



የኢትዮጵያ ህዝብ ቅድሚያ የአገሩ ምርት የመግዛት ባህል ይኑረው!!!

ብርሃነመስቀል ወልደገራማ አፅብሃ, aberhaneth@gmail.com,

ከጎንደር ከተማ

ጥር 2002

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ አገራችን በቅርቡ ወደ ሰማኒያ ሚሊዮን የህዝብ ቁጥር እንዳላት መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህን ያህል ህዝብ ቁጥር ምግብ የሚፈልግ ሆኖ እና የተለያዩ ፍላጎቶች ያለው ሰው መሆኑ እርግጥ ነው። አገራችን በህዝብ ብዛት ከአፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር ካላቸው ሶስት አገሮች ውስጥ ትመደባለች። ይህን የህዝብ ቁጥር አገራችን በኢኮኖሚ ዕድገት አመርቂ ውጤት ቢደገፍ ህዝቡ መሰረታዊ የሆነ ፍላጎትና የመገባደጃ አቅሙ ከፍ የሚል መሆኑ ይታመናል። ስለሆነም አገራችን እንድታደግ 80 ሚሊዮን ህዝብ እንደ አንድ ለዕድገት ቆርጦ መታገል እንዳለበት የግድ ይላል።

ይህን 80 ሚሊዮን ህዝብ በአገራችን በሚመረቱ ምርቶች ላይ ያለው የመግዛት ባህል ምንም እንኳን በጥናት የተመረኮዘ አባባል ባይሆንም በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው ለማለት ይቻላል። ይህን ባህል ህዝባችን ከስፍ መናድ ያለበት መሆኑ የግድ ይላል።

ይህን 80 ሚሊዮን ህዝብ በዓመት ከሚያወጣው ወጪ ከ50% በላይ ለአገር ምርት ትኩረት አድርጎ ቢገዛ አምራች የሆኑ ዜጎችና ፋብሪካዎች በጥራትና በብዛት ምርታማነታቸውን ይጨምራሉ። በአለም ገበያም ተወዳዳሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም የካፒታል አቅማቸው ያድጋልና ስለሆነም ህዝባችን በተቻለ መጠን ለነገ በማይባል የአገራችን ምርት የመግዛት ባህሉን ሊያዳብር ይገባል። ይህን የአገር ምርት የመግዛት ባህል ከሕንድ ህዝብ መማር ይቻላል። ሕንዶች በመጀመሪያ የአገራቸው ምርት በቅድሚያ የትም አገር ቢሄዱ ለመግዛት ይሞክራሉ። ይህን ባህላቸው በማድረግም ታሪክ እንደሚዘክረው ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ነፃ ለመውጣት አስችሎቸዋል። ህዝባችን የአገር ምርት የመግዛት ባህሉ የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲያደርግ እያንዳንዱ ግለሰብና የሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ትኩረት በመስጠት ማስተማር እንዳለባቸው የግድ ይላል።

እንደሚታወቀው ሰው መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶች ማለትም መጠሊያ፣ ልብስና ምግብ እስከ ዘለዓለም የሚቀጥሉ ናቸው። ስለሆነም 80 ሚሊዮን ህዝብ ለምሳሌ ልብስ፣ ጫማ፣ ሳሙና ለመግዛት ቢፈልግ በመጀመሪያ በአገራችን ከሚመረቱትን በመምረጥ መግዛት አለበት። ህዝባችን የአገር ምርትን በገዛ ቁጥር ፋብሪካዎቻችን የማምረትና የካፒታል አቅማቸው ያድጋል። እንዲሁም በስራቸው የሚቀጠሩ ሰራተኞች ቁጥርና የአገራችን የገቢ ምንጭ ይጨምራል። ስለሆነም ይህን 80 ሚሊዮን ህዝብ የገበያ ፍላጎቱ በአገሩ ምርት ትኩረት የማድረግ ባህል ከሰረዘበት አጠቃላይ አገራችን ታድጋለች ማለት ነው።

እያንዳንዱ ሰው በየቀኑ ለሚገዛው ነገር በሚያስብበት ጊዜ የአገሩን ምርት ቅድሚያ መስጠት አለበት። ጥቅሙ ብዙ ነውና ህዝባችን ከውጭ ለሚመጡ ምርቶች ቅድሚያ ከሰጠ የአገራችን ምርቶችን ከውድድር ውጭ ያደርጋቸዋል። እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ እጥረት ያስከትላል። እያንዳንደዎ ከውጭ የምትመጣ ዕቃ በውጭ ምንዛሪ ወይም በዶላር መሆኑ ኅበዝ ማወቅ አለብን። ሁላችን የአገራችን ምርት በቅድሚያ መግዛት እንዳለብን በሃሳብ የምንስማማ ይሆናል ነገር ግን ይህን ሃሳብ ወደ ተግባር ካልተቀየረ ዋጋ አይኖረውም ስለሆነም የአገር ምርት ለመግዛት በተግባር እንግልጸው።

ጠለቅ ብለን ስናስበው የአገራችን ምርት በገዛን ቁጥር ለያንዳንዱ ሰው ስራ እየፈጠርን መሆኑን መታወቅ አለበት። ይህም ማለት ለማምረት የሚሰማራው ሰው ይጨምራል። ምርቱን ወደ ገበያ ለማቅረብ ሂደት የትራንስፖርት አገልግሎት ይጨምራል። እንዲሁም ነጋዴዎች ወይም ባለሀብቶቻችንን በስራቸው የሚቀጠሩ ሰራተኞች ቁጥር ይጨምራል። ስለሆነም ኅበዝ ይህን የአገር ምርት የመግዛት ባህል ማደበር እንዳለብን ለነገ የማይባል የቤት ስራ መሆኑ ተገንዝበን ያለ የሌለ ሃይላችን በማሰባሰብ ለተግባራዊነቱ መዝመት አለብን።

ተባብረን ኢትዮጵያ አገራችን እናሳድግ!!!

